

القفة في زمن البلاستيك

نيابة التربية الوطنية بالخميسات ثانوية محمد بن الحسن الوزاني

مسابقة الصحفيين الشباب من أجل البيئة

من إعداد


الحسين أعفير المهدي مروان عبد الصمد بنحمو آسية مشعر زكرياء نحكام عبد الإلاه وهكيك و من تأطير الأستاذ



وجه المفعا المفعا المناع المفعا المناع المن

وخواه زال المنازع المنزع ا





لكن أنتم الأن تماه أن على المعاد الموضوع بالأفتصاد الأخضر والاستهلاك المسؤول و العلاقة هي أنه يمكن أن يمسل للمعتسل المناقع أن أنتم المناقع ال

فلا شك أن هذا المشكل هو الأبرار والأكثر خطورة, بالإضافة إلى ذلك أناء لأكثر شيوعا بالمدينة, حيث قمنا بطرح بعض الأسلاة على شاب, و رجل متوسط العمر, و شيخ, و هي كالتالح:

؟ لوند ما المناسكا المناسكية في اليوم ؟ و هل فكرت يوما بسابيات هذه الأكياس؟ و هل يعتند الاستناء عنها ؟





و لم نقتصر على هذه الأسئلة فقط, بل أجرينا حسابات بسيطة من الجانب الاقتصادي, و التي نلخصها كالتالي: الشخص الذي يستعمل في اليوم 5 أكياس بالاستيكية, و التي تساوي 5,0 درهم للواحدة أي أنه يحمرف 5,0 درهم في اليوم , و تقريبا 77 درهم في اليوم , و تقريبا 77 درهم في اليوم و اليد عن 900 درهم للفرد في السنة الواحدة , و بالنسبة لأسرة تتكون من أفراد معدل استعمالهم للأكياس البلاستيكية هو ثلاث أكياس سيكون المبلغ باهظا , بما يعادل 140هم في السنة و من جهة أخرى القفة تمنها لا يتعدى 30 درهم و الفرق هنا واضح تصام الوضع لأنها تدوم أكثر من سنتين .

أما الأخرى المؤلم المناهم الم

- محية , وهي تعرض الإنسان لأنواع من الأرجيات (الحساسية الجلاية و مساسية العين و الأنف ...) , و التي تصيب الأطفال بالمخصوص, إمانة بأن ذلك تقوم بتجميع الجرائيم , و يمكن أن تسبب في بعض الأحيان في تسمست غذائية , بتلوث المخضل و الفواكه , و اللحوم التي تتضمنها .

و عند زيارة أعضاء النادي المهدي موال و العسر أعفير و أسيا مشعر سوق الثلاثاء الأسبوعي للمدينة تنفيذا لنصائح مؤطرنا و قمنا ببعض الإحصائيات الميدانية , أمعر فأعسم قبسة فسنخدم الأكياس البلاستيكية , و تسبة مستخدمي" القفة " , و كانت النتائج المحصل عليها كالتالي :

و، موتاياتشه للغنا 90 % قبسن، قيديشه البلاستيكا المعتسي لمخش 27 ثالنه ، قهسا نه ق غ لمخش 30 نيب نه
المعتسي لمعتسي لمعتسي بعلا المعتسي المعت





أن من المار عنه أن المراكبة ا

و عنى الرغم من وفرا على ثلاث ومعتاا لنارأ له لو، زيعنتقم زكة ما تالياسعها طلة ركد لرفع من عناسط ألما و الموضوع المعتارة و عناسط ألما المعتارة و عناسط المعتارة و المرفع معتما المعتارة و المعتارة المعتارة و المعتارة المعتارة و المعت

تعتبر معظم المواد الكيميانية التي تدفل في عنو الأكياس البلاسييكية, مواد خطرة, ومنفت إلى 20 مادة, و تعد سببا في حدوث المعمر معتبر معظم المواد الكيميكية المناسية في عنوث المعتبرية المناسية و أمراض المناسية و أمراض المناسية و المجاس و المعتبرية و المجاس و المناسية و المناسية و أمراض المناسية و المن

و قد قد المراعي خارج المراعية في و مدفة رأينا بعض الحيوانات تأكل أكياسا بلاستيكية, وهذا قد يسبب في موتها, لان الرياع هي القبار المحامية بمن هذه الأكياس إلى أعلما نكلما نالحي , و هذا ينقص من جودة لحوم الأغنام وغيرها.

و في جلسة من الطرفين المناز من المناقم و هو عضو من النادي فكرة و هي إجراء مقابلة مع الطرفين اللذان المع المعاد المعارفين المناخية و المناخية و المناز المنا

أما ألم المواطنين عن هذا الموضوع فقد كان متباينا من حينا شعموا روك واحد يرى الظاهرة من جننب مفتلف و الفرام قبين المواطنين المواطنين "أعتقد أنا الموباع وبنام عن بني عناب رحل بناسخ الموباء وبا المعتسمات عبيدة والما استخداما عبيدة ...

و خلاصة القول يجب فرض ضرائب على بائعي الأكياس البلاستيكية, و مساندة بائعي الأكياس الصديقة لبيئتنا, لأن هذا الكوكب كوكبنا لم نأت لزيارته و الذهاب إلى كوكب آخر, وفي الأخير هناك أكثر من سؤال مبهم ومن بين هذه الأسئلة ما ذنب أجيالنا القادمة من أفعالنا هذه ؟ و كيف يمكن الرفع من وعي الساكنة لتجنب استعمال الأكياس البلاستيكية؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها من طرف الجهات المسئولة للحد من التأثيرات السلبية على صحتنا و بيئتنا ؟ و هل يمكننا أن ننتظر ظهورا بارزا للقفة في زمن البلاستيك .

و يبقى الجواب و الحلول الممكنة, مسؤولية الجميع و خاصة فعاليات المجتمع المدني و المجالس المنتخبة,التي عليها أن تبهر العالم باكتشاف بديل جديد للكيس البلاستيكى, و استبداله بكيس صديق للبيئة و للطبيعة عموما.

و الآن إليكم الصور الملتقطة من طرف المهدي مروان و المسين أعفير في جل الأماكن التي تعاني من مشاكل مع الأكياس البلاستيكية.





